

የኢትዮ ብንት

የመራት አውቃዎች

ከምድር የሚጠበቅ አውቃዎች መሠረታዊ

ተማሪዎች የዘመን ምድርና ይዘዋል ተምራሽሁ ከጠናቀቻቸው በንግድ:-

- የመራትን አውቃዎች እና የቅርቡት መራት ለየ ለየ ከፍለውን ትንጋጌዎችሁ::
- የእስት ንብረቱ እንቅስቃሴና የሚያመጣውን የመራት መንቀጥቻቸውን ትንጋጌዎችሁ::
- የእስት እረጣጠርና ፍይነትና የሚሰጠውን የሚከተሉት ሁኔታዎች ትንጋጌዎችሁ::
- ጥሩ ካርታ ትመራገቸው::

2.1 ከክርታ ለይ መረጃ መፈለግና መጠቀም

ከንሰት ሪፖርት የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር በቻት

ተማሪዎች ከዘመን ገዢ ትምህርና በንግድ:-

- የካርታን ትርጉም ትሰጣቸው::
- የካርታን ተቆሙት ታስፊዎች::
- የእኩዣኑን ገዢ ካርታ በመመራት የነፃጊ መረጃዎችን ትሰጣቸው::


ቀልና ቅስት

- ገዢ ካርታ
- ቀልና የንድግ መረጃ

❖ የካርታ ማኜነት

- ካርታ ማኜነው?
- የካርታን ተቆሙ እስፈርድ::

ከርታ የእንደን በታ አጠቃላይ ወይም ካልል ገዢታ መርመ፣ አሳሽና አጠቃላው በዘርግግ ወረቀት ላይ የሚያሳይ
ገዢና ነው፡፡ በክርታ የእንደን አገር ድንጋጌ፣ መልካም ምድር፣ የአየር ገበተና የተፈጥሮ ሁነት እንዲሆም
ለለዴን ገዢታዎች ማስያት ይቻላል፡፡ ካርታ የእንደን በታ ሰራተኞች፣ ከፍታና ሪፖርት፣ አቅማቸና መግኘን
የምናሳይበት መሚራያ ነው፡፡ በክርታ ላይ የእንደን በታ ታክክለኛ መጠን እንዲሆም ሁሉም ገዢታ ማስያት
አይቻልም፡፡ ሰላዘሁም ካርታ የእንደን በታ ሰራተኞች፣ ሪፖርት፣ ከፍታና ገዢታን የሚያሳይው መጠኑን ቅንስ አሳሽና
የተወሰነ ወና ወና ገዢታዎችን መርመ ነው፡፡ የእንደን በታ አጠቃላይ ወይም ካልል ገዢታ መጠን ቅንስን
አሳሽና መርመን በክርታ ላይ የምናሳይበት ዘዴ የክርታ ሆኖ ይባላል፡፡ ለምሳሌ የእትዮጵያ አጠቃላይ ገዢታ
በትንሽ ወረቀት ላይ የምናሳይው ወና ወና ገዢታዎችን መርመን፣ መጠኑን፣ አሳሽና ለለች ነገዴን አስቀዳ
ነው፡፡



ገዢሳል 2.1 የክፍርና የፖንታትና ካርታ

ከርታ ተፈጥሮአዋና ስው ለሠራሽ ገጽታዎችን እንዲሆም በመከከለቶ ያለውን ግንኝነት በግልጽ ለማሳየት ይጠቀማል፡፡ ከርታዎች ገርዝር የመረጃ አቀማመጥ ሁኔታዎችን ከበታቸው ይረዳ ሂደ ማያት ስያስፈልግ ማጥናት ያስቻለሉ፡፡ በግብርምር ለሠራሽ ላይ ይውለሉ፡፡ በድንበር የዚኒየት በሀገሪቱ እና በግለሰቦች መከከል የሚገኘ ገዢታቸንም ለመፍታት ይረዳሉ፡፡ የእናር መባሪን ለማሳየት ይጠቀማል፡፡ ከዘመም በላይ ወደፊት የሚመልከት ማቅረብ እንደሆነ የሚጠቀሙ፣ ያለፈ ተረከንም ለማጥናት የሚያስቻለ ለካድች ዓቸው፡፡ ከርታዎች የበታቸውን አቀማመጥ፣ በበታቸው መከከል ያለን ሪፖት፣ የበታቸውን ሲፋትና አቅጣጫ ለማሳየት ይጠቀማል፡፡ የጥንት ለወቻ የወጪ ከሚችት ያለበትን በታ፣ ታሩ የእናን አካባቢንና የመንግሥት አቅጣጫ ለመጠቀም አስተማ ላይ የሚልከተቸን ያስቀምጣ ነበር፡፡

- የነበሩ ሆኖ በሰውም ማን ተስለ ይጠራል?
 - ካርታ የሚሸራው እናደት ነው?

ወሰን ተናት (case Study)

በካርታ ሥራ የተከነ ወይም በሚገኑ የሰለጠኑ ባለሙያ የካርታ ሥራ ባለሙያ (Cartographer) ይባላል:: ካርታውችንም የሚሠራው ከመስከ የተሰበሰበ መረጃን ወይም ከእርር ገጽ የተነሱ የሚልን መሠረት በማድረግ ነው:: ቅድሞ ማንኛውም ካርታ ይሠራ የጊዜው መሠት ገጽ ቅጥ ተከሂደ በሚገኘ መረጃ መሠረት ነበር:: በእሁኑ ገዢ ዓን ከእርር ገጽ የተነሱ የሚለው ቅጥም ገጽ ስለዋሉ የካርታ ሥራን ፈጣንና ቅል አድርጋውታል::

❖ የፌዴራል መረጃ

- የፌዴራል መረጃ ማስተካከለ ነው?
 - በአገሪቱ እርምጃ ፈቃድ ይሸፍና የሚገኘ የፌዴራል መረጃ ማስተካከለ ነው?

አንድን ከርታ ስኖምና የክርታውን ገዳግ በደንብ መመለከት ያስፈልጋል:: የክርታ ገዳግ በወሰኖ አስፈላጊ
መረጃዎችን ይይዛል:: መረጃዎቹ የክርታውን ለየ ገጽታዎች አመለካች ፍቃው:: በዚህ መሠራት በነፃጥ ወሰጥ
የተከተቱ መረጃዎች በሙሉ የገዳግ መረጃዎች ይሞላል::

հՀՀՀ ԿԱՇ ՈՒՆԻՑԻ ԸՄՎՈՐԸ ԱԽՏԵՐԸ ՔՂԵՐ ՄԱՀՅՈ. ՔՄԿԻՆ-Դ-Ն ՄԱՀՅՈՒՄՆ ԸՆԿՈՒՆԵԼ:

- ማስፈጸም
 - አቅማው በቁጥር ቁስት
 - የምልከቶችና የቀለማት መፍታዎች
 - የገነዱመት ይመን የመሰረሰት በጠይቷል የገዢግ መረጃዎች ዓይነቶች

የኢትዮጵያ

ከርታ የሚዘጋጀው ለተለያየ ዓለም ነው፡፡ ስለሆነም እያንዳንዱ ከርታ ሪሳ አለው፡፡ ለምሳሌ፡- የፖስታ ከርታ፡ የመራት አቀማመጥ ከርታ፡ የእዕዋት ከርታ፡ የአየር ጉባኤት ከርታ፡ የትራንስፖርትና መግዛኛ ከርታ፡ የአገብ ሰርቃዊት ከርታ፡ የእኔር ከርታ፡ የሚደጋፍት ከርታ ወዘተት፡፡ በዚህ መሠረት እንደ የእኔር ከርታ በፊት እንደገኘ ነገር

የሚገኘ የተለያየ የእዕምት ብቻ የሚያሳይ ካሸን የክፍል ስራ የእናድር የእዕምት ክርቃ ሌሎን ይችላል፡፡ የክፍል ስራ ክርቃውን ካላለች ክርቃውን በቀላሉ ለመምረጥና ለመጠቀም ያስችላል፡፡

❖ መሆኑት

- የክፍል መሆኑት ማንኛን ነው?
- የክፍል መሆኑት ማን አሳይቷል?

የክፍል መሆኑት በመፈት ላይ ያለን የእናድን በታ ገዢ በክፍል ላይ ለክተት ለማሳቀመጥ የምንጠቀምበት ነው፡፡ ይህ በመፈትና በክፍል ላይ የሚታየውን የቦታ ሁኔታ፣ ሲፋትና የክፍል መጠን የምናዣምድበት ለከት የክፍል መሆኑት ይባላል፡፡ ለምሳሌ በመፈት ላይ ያለን ሁኔታ የምንጠቀም ለማትር ወይም በከለው ማትር ሌሎን በክፍል ላይ የሚታይ ሁኔታን የምንጠቀም ግን በማንቱ ማትር ነው፡፡

የክፍል መሆኑትን የምንጠቀም በክፍል ላይ የተቀመጠውን ሁኔታ በመፈት ላይ ለማግኘው ሁኔታ በማካኤል ነው፡፡

$$\text{መሆኑት} = \frac{\text{የክፍል ላይ ሁኔታ}}{\text{የመፈት ላይ ሁኔታ}}$$

ተማሪዎች! የክፍል መሆኑትን እንደሆነ ማግኘት እንደሚታል ለማውቅ የሚከተሉውን ምሳሌ በደንብ አስተዋለ፡፡

በሁለት ከተሞች መከከል ያለው የመፈት ላይ ሁኔታ 100 ከለው ማትር ነው፡፡ ይህንን ሁኔታ ምንም ለንሰዱ ለክፍል አማካይነት ወረቀት ላይ ለማሳቀመጥ በንፈልግ 100 ከለው ማትር ለዘመት ያለው ወረቀት ይሰራልናል፡፡ ይህን ይህል ለዘመት ያለው ወረቀት ማግኘት፣ በወረቀቱ ላይ ደንጋም የፈለግነውን ለመሆኑትና ለመያዝ እኩዣ በጣም አስተዋጽኑ ነው፡፡ ለለዚህም የመፈት ላይ ተከከለኛ ሁኔታ ለማሳያት በክፍል መሆኑት አማካይነት አሳይሰን ማቅረብ ይኖርበናል፡፡

በከተሞች መከከል ያለውን ሁኔታ በሚያሳይ ክፍል ላይ የሚታየው የክፍል ላይ ሁኔታ 10 ማንቱ ማትር ሌሎን የመፈት ላይ ሁኔታ 100 ከለው ማትር ነው፡፡ የክፍልውን መሆኑት ማግኘት የሚከተሉውን ለለት ተመልከቱ፡፡

$$\text{የክፍል መሆኑት} = \frac{\text{የክፍል ላይ ሁኔታ}}{\text{የመፈት ላይ ሁኔታ}} , \frac{10 \text{ ማንቱ ማትር}}{100 \text{ ከለው ማትር}} , \frac{1 \text{ ማንቱ ማትር}}{10 \text{ ከለው ማትር}}$$

ለለዚህም የክፍልው መሆኑት 1 ማንቱ ማትር ለ10 ከለው ማትር ይሆናል፡፡ ይህ ደንጋም በመፈት ላይ ያለው 10 ከለው ማትር በክፍል ላይ 1 ማንቱ ማትር ይሆናል ማለት ነው፡፡

በመፈትና በክፍል ላይ የሚታየውን የቦታ ሁኔታ፣ ሲፋትና ከፍታ መጠን የምናዣምድበት ለከት የክፍል መሆኑት ይባላል፡፡

የክፍል ላይ የሚቀርቡው የመረጃ መጠን የሚወስኑው በክፍልው መሆኑት ነው፡፡ የክፍልው መሆኑት ተልቅ ካሸን በርካታ መረጃ ማቅረብ ይችላል፡፡ መሆኑቱ ተንሽ ሌሎን በክፍልው ላይ የሚያቀረቡው መረጃ የተወሰኑ የተመረጋገጫ ይሆናል፡፡

❖ የካርታ መሸራርት መግለጫዎች

መሸራርትን በተለያየ መንገድ መግለጫ ይችላል:: ይኩወጥ::-

- ስተቶች መሸራርት
- ወከይ መሸራርት
- ሆኖች ወይም የመሰማር መሸራርት በሚለት መግለጫ ይችላል::

1. ስተቶች ወይም ፍረፍት ነገሮች ወይም የቻት መሸራርት

የቻት መስራርት:: በመሬትና በካርታ ገዢ ያለውን ማቅረብ አዘጋጅነት መስራርቱን በሻረፍት ነገር የምንገድበት መንገድ ነው:: ይህን መስራርት በሻረፍት ነገር የምንገድበት መንገድ የቻት መስራርት ይባላል::

ምሳሌ: 1 ሤ.ሜ ለ10 ካ.ሜ የሚለው የቻት መስራርት በካርታ ገዢ ያለው የአንድ ማትር ማቅረብ በመሬት ገዢ 10 ካ.ሎ ማትር እንደማውከል ይገልጻል::

ይህ ማለት አሁን ካ.ሎ ማትር የመሬት ማቅረብ ንርታ ገዢ በአንድ ለንደሚትር ማቅረብ ይመከላል ማለት ነው::

2. ወከይ ወይም ክፍልፏይ መሸራርት:

ውከይ ወይም ክፍልፏይ መስራርት:: በመሬትና በካርታ ገዢ የሚታወቃን ማቅረብ በውከይ ወይም ክፍልፏይ ወይም በጥምርታ ለመግለጫ የሚያስቀል መንገድ ነው:: ይኩ ደንቀም ለለጀዴ ዓይነት መሸራርት ሲሆን በማማዕከዣ (Ratio) ወይም በክፍልፏይ (fraction) የሚገለጫ መሸራርት ነው::


$$\text{ምሳሌ: } \frac{1}{1,000,000} \quad \text{ወይም } 1:1000,000$$

ይኩ ማለት መሬት ገዢ 1,000,000 የመሰከታዊ አካል (1,000,000 unit) የሚሆነው ማቅረብ ንርታ ገዢ በ1 የመሰከታዊ አካል (1 unit) ማቅረብ ይመከላል ማለት ነው:: ወከይ መሸራርት ክለሎች መሸራርቶች ይፈቻ በስራት የተለመደ መሸራርት ነው:: ተማሪውች! በውከይ (ክፍልፏይ መስራርት) ገዢ ክለይ ወይም ክፈት ለፈት የሚገልጻው 1 ቁጥር ጥንን ይመከላል? ክፍት ወይም ክሁለት ነጥቦ በኋላ የሚገልጻው ቁጥር ጥንን ይመከላል? መልኩን ለመምህራችሁ ዝግጁ::

3. ሆኖች ወይም የመሰማር መሸራርት

ይህ ሆኖች ወይም ወይም መሸራርት ሲሆን ንርታ ገዢ መሸራርትን በሥራል ወይም በመሰማር በመቀበል የምንገድበት መንገድ ነው:: የመሰማር መሸራርት ክክርታው ሆኖ መሰማር በሚሰማር እና በተወሰነ ለንደሚትር ወይም አንድ ማቅረብ ይሰጣል:: እያንዳንዱ የለንደሚትር ወይም የአንድ ማቅረብ መሬት ገዢ የተወሰነ ማቅረብን ይመከላል:: ከዚህ በታች በቀረበው ምሳሌ መሬት መስማሩ በተወሰነ ለንደሚትር ማቅረብ ተከኔፍል:: እያንዳንዱ ማቅረብ መሬት ገዢ መቶ ካ.ሎ ማትር (100 ሤ.ሜ) ማቅረብ ይመከላል:: ከዚህ በታች በቀረበው ምሳሌ ወሰጥ አንድ ሁሉት የአንድ ክፍል (one unit length) ሁሉት እኩል በታች ይከፈላል:: ይህም የአንድን ክፍል ክፍልፏይ ለማንጠበቅ ይጠቃል:: ከዚህ በታች በቀረበው ምሳሌ ወሰጥ አንድ ሁሉት የአንድ ክፍል ማቅረብ መሬት ገዢ 50 ካ.ሎ ማትር ነው ማለት ነው:: የመሰማር መሸራርት ክመሸራርቶች በሙሉ ለእጠዋቅ

ምና ቀልል ነው:: የዚከንያቱም ካክርታ ላይ ስቀትን ለመለከት ምንም ብይነት ስሌት ስለማያስፈልግዎ ነው:: ካክርታ ላይ ባለ ሁሉት ነጥቦች መከከል ያለውን ስቀት ለመለከት ማስጠረም እንደ መጠቀም አያስፈልግም:: የወረቀት መሪዎች መጠቀም በቁ ይሞኑል::




ማብል 2.2 በመሥራርት መሠረት የተመራ የኢትዮጵያ ካክርታ

የሚከተሉበት ሆኖ

- በወረቀት ላይ የመጣሪያ ከፍቀቃሁን ጉዳይ ሆኖ::
- ገዳደና ስትሸፍ ተገቢ የሆነ መሠረዱት ተጠቀሙ::

❖ አቅማዊ ቴዕዛዣ ቅዱት


በካርታ ላይ እናደ በታ የሚገኘበትን አቅማዊ በትክክል ለመለየት እንዲቻል በዚ በካርታ አኅት ላይ ለሚኖዋ አቅማዊን የሚያሳይ መቆጣጥ ቅዱት ይቀመጥል:: ከዚህ ለሚኖዋ ቅዱት በመከማት ለለም አቅማዊዎችን መፈለግ ይችላል:: ከሰማናዊ ቅዱት በስተቀና ያለው ምሥራቅ አቅማዊ ሲሆን በስተቀና ያለው ይግባኝ ምሥራቅ አቅማዊ ነው:: ለሚኖዋ አቅማዊን ከሚያሳይው ቅዱት በተቋራኑ ያለው አቅማዊ ይበብ ነው:: በካርታ ላይ አቅማዊ መቆጣጥ ቅዱት ከሌላ የካርታው ልሳሽ ወይም አኅት እናደ ለማን አቅማዊ ይመለከል::



ጥቅል 2.3 ማይት አጥቃቻዎች

❖ የካርታ መኖሪያ ወይም ቁልፍ


የካርታ የሚተለለውን መልከት ለመረዳትና ካርታውን ለመጠቀም በካርታው ላይ የሚታረ ጥልከቶችን፣ ፍላጊትንና ቁልማትን ዓይነ ማውቅ የገድ አስፈላጊ ነው፡፡ በካርታ ላይ ጥልከቶች፣ ፍላጊትና ቁልማትን ዓይነ የየዘዴ መግለጫ የካርታ መኖሪያ ወይም ቁልፍ ይገለል፡፡ የካርታ መኖሪያ ካርታው የሚያስተላልውን መረጃ ለመረዳትና ለመጠቀም ስለሚረዳ ካርታን ለማንበብ የመጀመሪያ ቅጣጠቸውን በመኖሪያው የተቀመጠ ጥልከቶች፣ ፍላጊትና ቁልማት የሚውከለትን ተፈጥርኬዊ ወይም ለው ለራሽ ገጽ ማጥናት ነው፡፡ ቅጥሎ የቀረበውን ካርታ እንመለከት፡፡



ጥቅል 2.4 የካርታ መኖሪያን የሚያሳይ ካርታ

❖ የገኘው ክሙን

ከርታማ የሚያሳት ለተለያዩ ዓላማ ነው:: ከርታማ የተመሳሳት ዓላማ በጊዜ የተወሰነ ነው:: ስለዚህም ከርታ የታተሙበት ኮሙን በእኔድ አካባቢ የሚታየውን ገጽ እስፈልጊው ከአሁንና ከመጨመር ጊዜ የደረሰ ለማያያዝነት በአካባቢው ያለ ለውጥናን ለመረዳት እንዲሆም ተረክና ለማጥናት ይረዳል::



የሰላ 2.5 ኦች አይ ሲ አድስ በድምጽው መሰጥ እንደለ የተገመት የከፍልዎች ባጥር
(ከተሞሩት መግለጫት የኢትዮጵያ አይ ሲ አድስ በድምጽው የተወሰነ ለታትስቴክስ) 2000 ዓ.ም

የከለ ጥያቄዎች 2.1

ሀ) በአውቀት ለይ የተመራቸ ጥያቄዎች

1. ከርታ የሚገኘ ነው?
2. የከርታ ጥቅምችን አስፈላጊ::
3. በገዛኛ መረጃ የሚከተሉ መረጃዎችን አርጊሩ::
4. የገዛኛ መረጃን ጥቅም አስፈላጊ::

ለ) የሚያራ ትግባር

- የአፍሪካን ገዢ ከርታ ከመጀመሪያ በፊት የአፍሪካ ቅድድ ሁንጻትንና የምሥራቅ አፍሪካ ማገበረሰቦ
አካል ሁንጻትን በተለያየ ቅልማት አመልካቸ::
- የተጠቀማቸ ሁኔታው ቅልማት የትናውን ሁንጻ እንደሚወሰኑ በገዛኛ መረጃ ለይ አሳይ::

2.2 የመሬት ጽጻፍ

ከንዱ-ሰራተኞች የሚጠበቅ አጥጋቢ. የመማሪ በታት-

ተማሪዎች ካወጣ ጽጻፍ በረሱ:-

- የሚፈጸም ጽጻፍ ተገልጻዋችሁ::
- የቀርቡት መሬት ይዘተዋና ተስያካችሁ::

ቁርድ ቀንት

- ቁርድ - መሬት
- ማብከለ - መሬት
- እም-ብርት - መሬት

❖ ቁርድ መሬት፡ ማብከለ መሬት፡ እና እም-ብርት መሬት

- መሬት ስንት ገጻፍ አይደለም?
- የቀርቡት መሬት ይዘተዋና ማን ማን ፍቃድ?

❖ ቁርድ መሬት

የመሬት ወ-ጨረታዊ ምሩን ቁርድ መሬት ተብሎ ይጠራል:: ይህ የለይናው የመሬት ጽጻፍ ካለለው የመሬት ጽጻፍ ሆኖ ወ-ኔድር አነስተኛ ነው:: ቁርድ መሬት በሁ-ሉት ይከራከላል::

የወቅታዊ ሆኖ ቁርድ መሬት (Oceanic crust)

ይህ ጽጻፍ ወ-ቅያሳዊ ሆኖ የሚገኘ ሲሆን በው-ሰጣጥ ጥቅር ድንጋጌ (Basalt) የዚህ ነው:: የንግድ ወ-ኔድር ከ 4 እስከ 7 ካ.ሎ. ማት-ር ይደርገል:: በንግድ ወለል አካባቢ እስከ 1200° ሲ.ልሸያ የሚደርሱ መ-ቀት ይኖረዋል::

እሁንጋዊ ቁርድ መሬት(Continental crust)

እሁንጋዊ ቁርድ መሬት የሚገኘው የብስ (ድረቅ መሬት) ሌይ ሲ.ሆን ወ-ኔድር በአማካይ $h20$ - 40 ካ.ሎ. ማት-ር ሲ.ሆን በተራራ-ማ አካባቢዎች እስከ 70 ካ.ሎ. ማት-ር ይደርገል::


❖ ማብከለ መሬት

ማብከለ መሬት ሁ-ለተኛው የመሬት ጽጻፍ ነው:: ወ-ኔድሩ ሲ.ሆን ማት-ር ሲ.ዳርሱ መ-ቀቱ ደግሞ 5000° ሲ.ልሸያ ነው:: በዚህ ጽጻፍ የሚገኘ ነገሮች በዘመን ገዢ ቁልጥ ልሳሽ ተቋሙ:: በቅርቡት መሬትና በማብከለ መሬት መካከል የሚገኘው ክፍል የጥም ይ.ስተኞች ይ.ቋጥቷል::

ከቅርቡት መሬት እስከ እምበርቱ መሬት እያጠለቸን ስንሃድ የእለጥቶ የሙ.ቁት፡ የግራት እና የከበደት መጠን ይጨምራል፡፡ በዘመኑ የተነሱ እምበርቱ መሬት እካባቢ ያለት የእለጥቶ ቅርቡት መሬት እካባቢ ካለት በማጣ የተለያ ፍቃው፡፡ በአሁን ጊዜ በቅርቡት መሬት እና በማሻከላ መሬት መከከል ያለው ድንጋጌ በርሃድ መሬት ማቆበለቸ ባሻርድ እማካይነት ለታወች ተሳል፡፡ እነዚህ ድንጋጌ እካባቢ የርሃድ መሬት ማቆበል ፍጥነት በድንገት ይጨምራል፡፡ ይህም የእለጥቶ የከበደት መጠን መጨመርና ይጠቀመናል፡፡ እ.ኤ.አ በ1901 ዓ.ም የርሃድ መሬት ማቆበለቸን መኖር ለመጽመርና ጊዜ የወቀውና የገለግቸው የሰርጠያው (Sesimograph) (የሥነ - እንቅጥቻው ጠብብ) የነጋዢው ጥምርሽ.ለ.ሳ. ነበር፡፡ ስለዘመኑ በቅርቡት መሬትና በማሻከላ መሬት መከከል ያለው ድንጋጌ በስመ. (Moho's discontinuity) በመባል ይጠራል፡፡

❖ እምበርቱ መሬት

የመጨረሻው የመሬት ገዢዎ እምበርቱ መሬት ተብሎ ይጠራል፡፡ እምበርቱ መሬት የመሬት ምስተኛው ገዢዎ ሲሆን በሁሉት ይከፈላል፡፡ እነርሳታ የወጪና የወሰን የወሰን እምበርቱ መሬት በመባል ይታወቁሉ፡፡ የወጪና እምበርቱ መሬት በከፈል የቀለጠ ሲሆን ጥልቀቱ 6371 ኮ.ሎ ማት.ር ነው፡፡ መ.ቁ.ም 6000° ሌላሽያን እካባቢ ነው፡፡



ቻላል 2.6 የመሬት ገዢዎች

የቅርቡት መሬት ይዘተኛ

- የቅርቡት መሬት ይዘተኛ ማን ማን ፍቃው?

የቅርቡት መሬት የገዢናው ክፍል በዋንናንት ክገዛውበት እለት የተመራ ሲሆን ከሥራ ድግሞ ከበለጠራት እለጥቶ ማለትታ እንደ ከረፈ ድንጋጌ (Granite)፣ ከተበ ድንጋጌ (Basalt)፣ ሆሂ (Pumice) የመሰሳለ ቅልጥ እለጥቶ ይገኘል፡፡ ቅርቡት መሬት ከለለውን ሁሉት ገዢዎች ቅንቃዊ በመሆኑ በመሬት የገዢናው ወልል ሌይ

ጠባር አለቶችን የያዘ ክፍል ነው:: ከዚህም በላይ ቁርሬት መሬት ልዩ ልዩ የአራር ዓይነቶችንና የከርሬ ጥናር
ወታ የያዘ ክፍል ነው::

- ከነፃጥ ደንገኛል ከነተበ ደንገሮ በተጨማሪ ቁርሬት መሬት ወሰጥ የሚገኘ ስለም የእስት ዓይነቶችን መተቀበ
ትቃስተዋሁን?
- እርሱ ማስት ምን ማስት ነው?

የፍርሬሽ (weathering) ሆኖት ማለት አለቶችን ወደ ደቂቃ አካላነት የመቆርር ሆኖት
አና የአለቶችን የመብለበ (decomposition) ሁኔታ የሚያከተሉት ሆኖት ነው:: በዘመኑ
ሥር ከሚከይኙት በአለቶች ወሰጥ ክፍተት ይፈጻሚል:: በእነዚህ ክፍተቶች ወሰጥ ወሄ
ቢጂ ከሚከለዋ ለወጥ ተከሂደ ከሚከለዋ ቅስ አካላው ይፈጻሚል:: በተጨማሪም የጥሩ
እንዲሳትና የወዳድቸ ተከለው ቅስ አካል በፈጸግና በባከተረምቸ ከሚከይኙት የመብለበና
የመባላት (decomposition) ሁኔታ ይችልበታል:: የዚህ ሥነ ስለመቻቻዊ (Biological)
ከሚከለዋ ሆኖት የመጨረሻ ወጪት እርሱ ይፈጻሚል::

ቅርሬት መሬት የተገኘው በአለቶች ነው:: አለቶች የተገኘበት ደግሞ በማዳድርናት ነው:: አብዛኛው ማዳድርናት
ሸሳቻዎን የቃለ ዓጥረ ንጋቻ ዓይነው:: ለምሳሌ ካርቦን፣ አልማዝ፣ ደኝ (Sulfur)፣ የመሳሳሌናት ማዳድርናት
በተመናገጠ ጊዜ ባልሙትሬ (Crystalline) ዓይነው:: ይህም ባልሙትና የሚፈጥሩ አተምቶች አቀማመጥቶቸ የተለያየ
መሆኑ ነው::

የክለለ ጥያቄዎች 2.2

ሀ) በእውቀት እና የተመሬቱ ጥያቄዎች

- ሆኖተኞ የመሬት ዓጋጣት ካርከብ::
- ከሠራተኞ የመሬት ዓጋጣት ጥልቀ አነስተኛ የሆነው የትኩዎ ነው?
- ሆኖተኞ የቅርሬት መሬት ክፍለውን ካርከብ?
- የእያንዳንዱን የመሬት ዓጋጣ ይዘት ተናገሩ::
- እንደ ለው ከቅርሬት መሬት ወደ እጥበበት መሬት እየጠለው በሂደ ቁጥር መቀትና ግራት ምን
ይሆናል?

ለ) የሰው ልጅ ሲለመሬት የውሰዶችው አካል መረጃ የሚያገኘው እንደሆት ነው?

ሐ) የሚሠሩ ተግባራት::

የመሬትና ወሰጣዊ አውቶች የሚያሳይ ታክክል በመሠራት::

- ሆኖተኞ የመሬት ዓጋጣት
- በእያንዳንዱ ዓጋጣ ወሰጥ ያለትና አለቶችና ማዳድርናት አመልካቸ::

2.3 የእለት ፈይነቶችና አፈጻጸም

ከንበሳ ሰዕስ የሚጠበቅ እጥረጋቢ የመማር በቻት

ተማሪዎች ካዘሁ ገዢ ሰዕስ በታላለ:-

- የእለት ፈይነቶችንና አፈጻጸም ቴክኖሎጂዎች::
- የእለት ፈይነት ምጣና ሁብት በቀሚታ ታስቦዎች::
- እስተኛ በእተተያያዙ ይገኛውን ምጣና ሁብት በቀሚታ ቴልስሎች::

ቁልጥ አሰት

- ቁልጥ አሰት
- ካቅጠት አሰት
- ለውጥ አሰት

❖ የእለት አፈጻጸም

- አሰት ማስተካከል የሚደንበው?
- በንገት ፈይነት እስተኛ አሰት?

ቁልጥ መራት አለቶችን የያዘ የመራት ገዢ ነው:: አለቶች ደግሞ የተዋሩት እንደ አከሰድ:: ማስተካከል የሚደንበው:: እኩል:: አለማንም ከመሳሰሉት ታጥፊናቸው ነው:: እንዲጠና አለቶች አከሰድ ዓይነት ታጥፊናው በቻ የተዋሩ ለማን ለለቻ ደግሞ ከዚህ ዓይነት ታጥፊናቸው ለመፈጸም::

አለቶች በእፈጻጸም በጀመሪያዎች መሠረት በዚህት ይከፈልለ:: እነዚህ::

- **ቁልጥ አለቶች** (Igneous rocks)
- **ካቅጠት አለቶች** (Sedimentary rocks)
- **ለውጥ አለቶች** (Metamorphic rocks) ዓይነቶች::

❖ ቁልጥ አሰት (Igneous Rocks)

ቁልጥ አለት የተዋሬው ከቀለው ቁስ አካላት ነው:: እነዚህ የቀለው ቁስ አካላት የሚፈጻሚነት በመራት ወሰኑ ነው:: የሚፈጻሚነት መራት ወሰኑ ባለው ከፍተኛ እሙያ/ ማሳሳይ ከፍተኛ መሆኑ የተነሱ ነው:: እነዚህ የቀለው ቁስ አካላት ገምሮ ህክም (magma) በመባል ይታወቁል:: እንዳንደ ገዢ ገምሮ ህክም ወደ መራት ወለል እንዲወጣ ይገኘል:: በዚህን ገዢ ገምሮ ተናፍ(lava) ተብሎ ይጠራል:: ገምሮ ተናፍ መራት ወለል ሌይ ወጥቶ በሚፈለበት ገዢ ይቀበቅበና መዝናድ ይሆናል:: ይህም የሚሆንበት ማክንያት በመራት ገዢ አካባቢ የሚገኘው አያር ቀንቃዎች በመሆኑ ነው:: ገምሮ ተናፍ መራት ወለል ሌይ ከዚያ በኋላ አቀማቸው ልማት

ዘንጋጀ ሌ.ሆን ይችላል:: በዘመኑ የተለያየ ቁልጥ አለቶች ይፈጻሚል:: ገምገል ተና ሌ.ቀዢዣን በውስጥ እንደ መሰታዎት ያለ ባልሙት (crystal) ይፈጻሚል:: ገምገል ተና በፍጥነት በሚቀበቅበት ወቂት ትንተሽ ባልሙቶች ይኖሩታል:: ለኔዚው የምንጂለውም በስተላለ መነሻር በይ ነው:: ይህን እንዲ እንዳገድ ገምገል ተና በዝግታ በሚቀበቅበት ገዢ ተሳለቁ ባልሙቶች ይፈጻሚል:: የዘመኑ ተና ምስለ ሌ.ሆን የሚችሉው ጥሩር ድንጋጌ (Basalt) ነው:: ባልሙት የለለቁው አለቶች እንደመሰታዎት ለስለላ ዓይነት ይችላል::

ቍል አለት (Igneous Rock) የሚለው ቁል ካላተን ቁል “እግዚአብ” ማስተኞም “እሳት” ካማለው የተወሰደ ነው::

ቁልጥ አለቶች በው-ሰጣቸው በያዝ-ት ስ.ለ.ካ (አሽዋ መሳጥ የሚገኘው ቅዱ አካል) መጠን አስፈላጊ (ከፍተኛ የአስፈላጊ መጠን ያለታው):: መተከለለኛ እና በዚህ ተብሎው ይመደበለ::

ወደ መፈት ወለል የሚያወጣው ገምድ ሁሉም በቅርቡት መፈት ወሰጥ ማለ ስንጥቻች (joints and fractures) እናግብ በዘመኑ በመቀዝቀባዊ ምቅበ (vertical) ወይም አገራም (horizontal) መጠር አካላትን ይረዳል፡፡ አገራም ገምድ በቅርቡት መፈት ወሰጥ በመቀዝቀባዊ በመጠጠር ሰራ አካባቢን የሚሰሩትን የጥቅር ማስጨት ይገኘው ወይም የለለው ተመሳሳይ አለቶች ገማፍ ይረዳል፡፡ እነዚህ የአለት ገማይቶ ካለው የተጠናቸው የቅርቡት መፈት አካል በሽርሽር ምክንያት ሲጠይና በግልጽ ይታደሰ፡፡




የዕስ 2.7 የቁልጥ አለዋቸውን ዓይነት

❖ ከቅዱ ወይም ንስርሰ ክስተቶ

ትዕጥት አለቶች ቁድም የነበሩ (ቅልጥ አለቶች ወይም ለውጥ አለቶች) አለቶች በፍርሃራ (weathering) አማካይነት ተሰጣረውና ወደ ድቃቃ እኩልነት ተቀራረው ወይም ደግሞ በአዲር መከላት (erosion) እንቅስቃሴ ካብደሩበት በታ ተፈርሃለው በፊላ በታ ለከማቻ (deposition) የሚፈጻሩ አለቶች ፍቃው:: ሲለሁነም በአመጣቸው ሁሉተኛ ከመሆናቸውም በላይ የአካባቢ አያርር በአየር ወሰጥ የሚኖረው የውጭ ተነት ነኝ እስከሚፈጥር ያልነበሩ ፍቃው:: የመጀመሪያዎች ገዢዕስ አለቶች በመሰጣበርና በመታጣዎ ወደ ገዢዕስ በታ ወይም ወደ አገንጧ ዓይች ወይም ወደ ሙዳቅ ወለል ተወስኗው ለከማቻ ነው:: የሚጋዣነት ለሆኑ የሚያከናወነት የንኩሳ ቤድል:: ወዝሮች ልሳሽ በረዳና የበኩር ጥገናች ፍቃው:: ገዢዕስ አለት ስመ-እንደሚጠቀሙ በውጭ ወሰጥ ተንተዋ በመዘካፍ የተገነባ ንብርዎ አለት ነው:: በውጭ አማካይነት የዘዴዕስ ደግሞ እንደ ዓይነት ልይምን በመጠኑም ሆነ በዓይነቱ የተለያየ ለሆኑ ይቻላል:: ለምሳሌ ተሳፊዎ ወይም ድቃቃ:: ስነሬ ወይም ለሰላሳ:: ለሆኑ ይቻላል:: ከእነዚህ በውጭ ወሰጥ ከሚፈጻሩ ገዢዕስ ማቅረብ ይከተላል:: ሂደቶች የሚፈጻሩ በመሆኑ በየጋዢው የተለያየ ደግሞ በመነበሩ እንደ በፊላው ገይ ይገነባል:: በየግዢው

ይህ ሂደት ሰራተኞቸው በቅድሚያ የተፈጻሚው ቅስ በቅስ ጥንካሬ አለት ይሆናል፡፡ ይህም ለ.ሆን የሚችልበት የኩስ የሚከናወነት እኩያ ላይ በየዓመቱ በማይረጋገጫ ጉባኤው ማኅ የተነሱ ነው፡፡ በዘሱ ዓይነት የተገኘው አዲስ ድንጋጌ ብቃውት አለት ተብሎ ይጠራል፡፡ አጠቃላይ አለቶች የሚፈጻሚው እኩያ ላይ ዓይነት አንድ ስራዊ፡ ባሳሪያ ውቃድና ባለት ወሰኑ ነው፡፡ በአንድነት በታ ብቃውት አለት በከማካለዋ ዘዴ ይፈጻሚል፡፡ የዘሱ የሚሰለው እኩያ ዕናገኛው፡ ታቋሽ፡ ያለማግኛ፡ ቅክ (Gneiss) እና መው የመሰሰለት ፍቃው፡፡ በሌላ በታቋሽ ያቀጥ በከይወት የነበሩ አካላት (እንዲሳትና ተከለው) ከምት በሂሳ ቅርት አካላቸው ለዘቃውት አለት መፈጻሚ መሠረት የሚሆንበት ሁኔታ አሉ፡፡ ለምሳሌ የወይዳቸው ተከለው ከስልን ሲፈጥሩ የቀንድ አውጥ ስፋትና የአጥንት ቅርቶች ዓራ ድንጋጌ(Limestone) ይፈጥራል፡፡




ገነል 2.8 የዘቃውት አለት ዝግጅት

❖ ሂወጥ አለት (Metamorphic Rock)

መፈት ከተፈጻሚዎችበት ገዢ ይሞር ቁርሱት መፈትን በሚያናገት ሂይለው አማካይነት አለቶች በዓይነትና በይዘንት ሲፈጥሩ የፈጸም ለመተ አለት ስሙ እኩልማጠቀመው ከለለው አለቶች ተለዋው የተገኘ አለት ነው፡፡ አይቱ የተለመው ከቅልጥ አለት ወይም ከዘቃውት አለት ለ.ሆን ይችላል፡፡ ይህ የአለቶች የመለዋወጥ ሂደት ለመተ (Metamorphism) ተብሎ ይጠራል፡፡ ገሞራ ሁኔም (magma) ወደ መፈት ገጽ በመውጣት ሂደት ላይ እያለ ገሞራ ተና (Lava) ተብሎ ይጠራል፡፡ ይኩ ገሞራ ተና ወደ መፈት ገጽ በሚመጣት ወቅት በአካባቢው የሚሆናቸውን ማሻሻል መዋቅር ወይም አመራር ይቀይራል፡፡ ሂደቱም የመቀትና የንክክ ሂደት (thermal and contact metamorphism) ይባላል፡፡ በተጨማሪም ቁርሱት መፈት ወሰኑ በማፈጻሚ እመቆ (compression) ማለትና ከተፈጻሚዎች ጋር በተያያዘ ሁኔታ አለቶች ይቀየራል፡፡ ይህ ዓይነቱ የአለቶች የመለዋጥ ሂደት (Dynamic Metamorphism) ተብሎ ይጠራል፡፡ የልወጥ አለቶች የሚሰለው፡-

- የናራ ድንጋጌ (Lime stone) ሲፈጥሩ → እምነበራይ (Marble) ይፈጻሚል፡፡
- ከኋምቅ አይዋ የሚፈጻሚ ድንጋጌ (Sandstone) ሲፈጥሩ → ካርትን (Quartz) ይፈጻሚል፡፡
- ሰሳ ንብረቱ ድንጋጌ (Shale) ሲፈጥሩ → ወፍራም ንብረቱ ድንጋጌ (Schist) ይፈጻሚል፡፡

አለተኛ አፈጻጸም መሠረት በሚደረግ በዚስት ይከራለል:: ሁሉተኛው የእለተኛ አከናወል መሠረት የሚያደርገው የተፈጻሚነትን ነው:: የእለተኛ ዕድሜ የሚታወቁው በውሰጣቸው በይዘት ቅሬት አካል (fossil) ነው:: ከሁለም የበለጠው ደግሞ በሚልየን ፍመታት የሚቀበር ዕድሜ ባላቸው የበለበት የእቶም ጽጌል አመንጻ ጉጥረ ካሬቸ አማካይነት የሚለከው የእለተኛ ዕድሜ ነው::



የመስራት 2.9 የክለቶች ማረጋገጫ (የመስራት ማረጋገጫ)


፩፻፭፻፯፷፮

- ከተማዎችን በታችሁ ቅጥር ገበያ መሆናም ከመኖረው እነበትዎችሁ ወጪ በማስት ለኋማና የሚሆን እስተኛ በመሰብሰቢ ማስተካከል ይከለት ዓይነቶች በመሰረት ተቀባዩታቸውን ተወያዙት::

የኢትዮጵያ ማጣሪ ሂሳብ በቃልፋች በፊትና የቅርቡ

መ/ቤት 2.1 ማጠና ማስታወሻ በቀሚታ ይገኅዋል እስከ

የእስት ዓይነቶች	በወሰንቸው የሚሆኝው ማፎችናት	ጥቃቄዎች
ቅልጥ አስተቶች	ከረም ደንብዎች	የመንገድና ቁጥጥ ገንዘብ ማፎችናን
	ነተጊ ደንብዎች	የመንገድና ቁጥጥ ገንዘብ ማፎችናን
	ሰነርዎች	የመንገድና ቁጥጥ ገንዘብ ማፎችናን
ዘቅጠኑ አስተቶች	አኅርድ ማፎችናት	
	ነስል	የአኅርድ ማፎችናን
	ጥናይልሬም	የአኅርድ ማፎችናን
	የተፈጥረው ውክ	የአኅርድ ማፎችናን
	ይጠው	የጥማግባር ማፎችናን
	ጥሩ (ጀናሽያም)	ስትናዊ ገንዘብ፣ ለሰነድ ማፎችናን
ልዕጥ አስተቶች	በረቱ ነው ማፎችናት	
	ወርቅ	የፖ. ገዢ ማፎችናን
	ነስል	የእናዳስስት ማፎችናን
	አልማዝ(እናቀሻስት)	የፖ. ገዢ ማፎችናን
	መጽብ	የእስከተኩለ ቁጥቅበት መሆኑም
	በረቱ	የእናዳስስት ማፎችናን
	ሻጋጋናሬም	የእናዳስስት ማፎችናን
	አርባስ	የቆስራዲት መሆኑም ማፎችናን
	ምራናሬም	የእናርድ ማፎችናን



የጠል 2.10 የእለታች ሥርዓት በኢትዮጵያ

የከለሳ ተያቄዎች 2.3

Ա) Ո՞վ Փ-ի կը բժանակէ Դրվագ

- አለቶች የሚፈጻሚነት እንዲሸጠ ነው?
 - የአለቶች ወር ወር ይዘዴቶች ማን ማን ፍቃዴ?
 - በሆነቱ የእለት ዓይነቶች ወሰኖ የሚገኘ ጥሩት ማቆድናትን ስም ጥሩት::
 - የልዕሊ አለቶች ማቆድናትን በጣም ተፈለጋ የሚሆነት ለምንድነው?

1) РЕД. З МБ

հ) Քողմակ դՊԾԵԴ:

- የሚከተለትን ቅለት ለመተርጋግም ፖስኬ:: ትርጉም በማስታወሻ ይበተራታሁ እና
መዝግበ::
 - ✓ አለት
 - ✓ ገምሮ ሁኔታ
 - ✓ አልፎ
 - ✓ ገምሮ ትኩ
 - በእኔም ከፍቃ እና ለእኔም ማረጋገጫ አመልካች::

ቍል፲ ቅስተኛ

- **ማስከላለ ማረኩት:-** ከቅርቡ ማረኩት በታች ዓይነት የሚገኘው የሚፈልግ አካል::
- **ቅርቡ ማረኩት:-** የወጪናው የሚፈልግ አካል::
- **አምስክር ማረኩት:-** የመጨረሻው (ሸስተኞች) እና ከሚስከላለ ማረኩት ሆኖ ዓይነት የሚፈልግ የሚፈልግ አካል::
- **ከርታ:-** የሚፈልግ የተሰጠው መስከላለም የሚያከናወል:: በመሆኑን ማሻሻል መጠኑ የተቀበሉ በዘርግግ ወረቀት ስሜ የተቀመጥ ማስፈል::
- **ደንብና ማረኩት:-** በከርታ ስራ ወረቀት የተከተሉ ከፍተወን ስምንጠቅም ጥሩም ስሜ ስምምነት ዓይነት ማረኩት::
- **የከርታ ሆኖ በለሙያ:-** በከርታ ሆኖ በደንብ የስለጠኑ የከርታ ሆኖ አዋጅ::
- **ገምሩ ሆኖም:-** ማረኩት ለረቀት በለሙያ ከፍተኞች እውቀት / ገዢትና ማውጣት የተነሱ ማረኩት ለረቀት የሚቀበሉ ቀን አካባቢ (ቅልጥ አስተኛ) ገምሩ ሆኖም በመባል ይታወቁል:: ገምሩ ሆኖም ወደ ማረኩት ወሰድ በሚመጣበት ጊዜ ገምሩ ተራ በመባል ይታወቁል::

ማጠቃለያ

- ከርታ ቅል: አነስተኛ መጠን ያለው፣ ከርግ ሆኖ የመራትን የተወሰነ ክፍል ወይም ሁሉንም ከመራት በላይ ሆኖ መራትን ቅልቁል እንደማጥረሻ ተደርገ የተወራ ገለጻ ማኅድ ነው::
- የተንተ ለወቅ አጭጥማ መራት ሌይ ወርሃ የሚገኘበትን በታ እና ጥሩ እናን ለካሂድበት የሚችሉውን ሥሩና ለመጠቀምና መንገድ ለማመልከት ቅል ያለ ከርታ ይሠሩ ነበር::
- ከርታ የበታ ሪቀትን፣ ለፌትና አቅጣጫ ለመለከትና ለማመልከት ይጠቃማል:: ከዘመና በላይ ከርታ የከለተተቻቸን መገኘና በከለተተቻቸ መቀከል ያለውን ግንኝት ያሳያል::
- እንዲን ከርታ ለማንበብ የገዢ መረጃዎችን ጠንቀቁ ማውቅ ያስፈልጋል:: እነዚህም መረጃዎች ላይ፣ የገዢ-መት ኮሙን፣ የምልከቶች መፍቻ፣ መሰራርት የመሰሳለትን ይይዛለ::
- መራት የተለያየ የበኩት መጠን (ጥልቀት) ካላቸው ጊዜይች የተወራች ነች:: እነዚህም የመራት ጊዜይች ቅርሃት መራት፣ ማቆከለ መራት እና እምበርት መራት በመባል ይታወቂለ::
- ቅርሃት መራት የወጪናው የመራት ጊዜፏ ነው:: የተወራውም በዋናነት ከገዢበት አለት ለሆን ከሥራም ጠንካሬ ቅልጥ አለት እንደ ከረፈ ድንጋጌ (Granite) እና ከተበ ድንጋጌ(Basalt) ይይዛል::
- ማቆከለ መራት ባረቱና ማግኘዝያም የመሰሳለ የለለሁት አለቶች በበዛት የሚገኘበት የመራት ጊዜፏ ከመሆኑም በላይ በከልል የቀለበ ጊዜፏ ነው:: ጥልቀቃም እስከ 2900 ኮ.ሎ ማት-ር ለደርሰ እስከ 5000° ለልሳያለ የመ-ቀት መጠን አለው::
- እምበርት መራት ባረቱና ሂሳብ በበዛት የያዘ ለሆን የወጪናውና የወሰንው እምበርት መራት ተብሎ በሁለት ይከፈላል:: የወጪናው እምበርት መራት በከልል የቀለበ ለሆን የወሰንው እምበርት መራት መጠና ነው:: የእምበርት መራት መ-ቀት እስከ 6000° ለልሳያለ ይደርሳል::
- ቅርሃት መራት ከተለያየ ማቆዳናት ስብሰብ የተገኘበ ነው::
- እንዲንድ አለቶች የተፈጻሚት ከማቆዳናት ለይሆን ከምሩ እንሰሳለትና እዕምት ቅሬት አካል በስላም ነው:: ለዘመና ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ከሰል ነው::
- አለት ወሰጥ የሚገኘ ወና ወና ከሚከለው ጉጥረ-ነገሮች የሚከተለት ፍቻው:: አከሰራን፣ ለለከን፣ አለማንኛያም፣ ባረቱ፣ ከልሳያም፣ ለድያም፣ ታታሽያም እና ማግኘዝያም ፍቻው:: እነዚህ 8 ከሚከለው ጉጥረ-ነገሮች 98% (ዘጋጀ ለምንት ከመቶ) የሚሆነውን የቀርሃት መራት ክፍል ይይዛለ::
- አለቶች በአፈጻሚጠራቸው መሠረት በሠት- ዓይነት ይከፈላል:: እኔርተም- ቅልጥ አለት፣ ብቃጠት አለት እና ለውጥ አለት ይገባለ::

ምዕራፍ ሁለት

የከሰሳ ትምህር

ሀ) የሚከተሉትን ዓይነት ገዢ አገልግሎት መፈጸም ቅስት በለ::

1. ሁሉም ፍይነት አለቶች ከሚቆድናት የተወሩ ደቻዎች::
2. ከተበደን ድንጋጌዎች ከረፌ ድንጋጌዎች ቅልጥ አለቶች ደቻዎች::
3. ቅልጥ መረት የመከከለኛው የመሬት ዓይነት ነው::
4. ለእጠቃቀም በባዋዎች ቅልጥ ውስጥ የሆነው ወካይ መሰራርት ነው::
5. እንዲኖሩ አለቶች ከሚቱ እንዲከተሉኝ እቅዱት ቅልጥ አካል በስላም የተፈጻሚ ደቻዎች::

ለ) በ “U” ሲያደርግ ሆኖ የሚገኘውን በ “N” ሲያደርግ ሆኖ ከሚገኘውን ወርሱ አዘጋጅ

“U”

1. በከርታና በመሬት መከከላል ያለ ሪፖርት በማመዘዝን
(Ratio) ለለጥ
2. እሳት ገጥረዋዊ ቅልጥ አለት
3. ክርታን ለማንበብ የሚረዳ መረጃዎች
4. እንዲኖሩ ክርታ ከለላ ክርታ መለያት የሚያስቀርቡ
የገዳግማ መረጃ

“N”

- ሀ) የገዳግማ መረጃዎች
- ለ) የከርታ ሪፖርት
- ሐ) ወካይ መሰራርት
- መ) ገጥረ-ትኩ
- ወ) የኋራ ድንጋጌ

ሐ) ከዘሱ በታች ስቀረበት ትምህር ከተሰጠት ስምራመች ተከተለኛውን መስከ ማረጋገጫ

1. የወጪዎች የመሬት ዓይነት _____ ይባላል::
ሀ) ማዕከል መረት
ለ) እምበርት -መረት
ሐ) ቀርቡ አለት
መ) ስተታዊ መሥራርት
ወ) ከፍልኩርድ መሥራርት
2. ከመሥራርቶች ሁሉ ለእጠቃቀም ምቻና ቅልል የሆነው
ሀ) ወካይ መሥራርት
ለ) ሁኔታዊ መሥራርት
ሐ) ከፍልኩርድ መሥራርት
መ) አቅምነው መቆሚያ ቅልት
ወ) ከፍልኩርድ የሆነው ለለጥ ለለጥ
ሐ) አቅምነው መቆሚያ ቅልት
መ) ክርታውን የሆነው ለለጥ ለለጥ
አለት ወሰኑ ነው::
3. ከሚከተሉት እንዲ የገዳግማ መረጃ አይደለም::
ሀ) ሪፖርት
ለ) የገዳግማ ሪፖርት
ሐ) በቅልጥ
መ) በቅልጥ
4. እኩል አይት (Petroleum) የሚገኘው _____ ነው::
ሀ) በልውጥ
ለ) በቅልጥ
ሐ) በቅልጥ
መ) በቅልጥ
5. የከርታ ጥቃቃው _____ ነው::
ሀ) የቦታዎችን አቀማመጥ መለያት ማስታረሰ ነው::
ለ) በቦታዎች መከከላል ያለው ሪፖርት ለማውቅ ማስታረሰ ነው::
ሐ) የቦታዎችን ለፏት-ኩ አቅምነው ማስታረሰ መቻሉ ነው::
መ) ሁሉም መልስ ደቻዎች::

ወ) ባይወን ሥራው በተከከለኝ ቅዱ ማይም አረጋግጣት::

1. አንድን ካርታ ለማንበብ፣ በውስጥ የቀረቡትን የሚከተሉትን የሚሰጠውን ስም ለመረዳት _____ ማጥፊት ያስፈልጋል::
2. ቁርዲት መሬትን ከሚከተሉ መሬት የሚለያው ክፍል _____ ይባላል::
3. የአለቶች የመለወጥ ፈቃድ ይባላል::
4. በካርታ ላይ ለሚገኘ አቅጣጫን ተቆጣጣሪ ተቀብጥ ክፍል _____ ለሚገኘ ይህናል::
5. የለምንም የሂሳብ ስሌት ከካርታ ላይ የበታቸውን ስም ለማቅረብ የሚያስተካክው ነው ይባላል::

ወ) ለማከተለት ጥያቄዎች አጥር መሰረት ስጋት::

1. የመሬት ጉማይቻን አፈጻጸም ተለዋል::
2. በካርታ ጉዳን የሚሰጠው መረጃዎችን በመዘርዝር ተቀማቸውን ተለዋል::

ፍተሻ

**የጥምታውቃቻውን ከንወጣች በመለያት በእያንዳንዱ ስጥን ወሰኑ ይህንን (✓)
ምልከት አገኔ::**

1. የካርታን መንገት እተረጋግጣለሁ::
2. የካርታን ጥቅም አበራሪለሁ::
3. የአፍሪካን ገዢና ካርታ በመሠራት የገዢና
መረጃዎችን አሳይለሁ::
4. የመራት ገጠራዎችን እገልጻለሁ::
5. የቀርቡት መራት ይዘዋልኩን አሳይለሁ::
6. የእነት ዓይነቶችንና አመሠራረታቸውን አሳይለሁ::
7. የእነቶችን ምጣና ሁጻዊ በቀሚቷ አስፈላጊለሁ::
8. በእነት የወሰኑ ወሰኑ እነቶች ያለቸውን ምጣና
ሁጻዊ በቀሚቷ እገልጻለሁ::